



እኛም ባላደራዎች ነን!!

መስከረም 1 ቀን 2013 ዓም (11-09-2020)

ትውልድ ሄዶ ትውልድ ሲተካ እይተቀበለ የሚያኖረው ትልቁ አደራና ቅርስ ቢኖር የአገርን አንድነትና ልዑላዊነት ማስከበር ነው። ስለሆነም የአሁኑ የእኛም ትውልድ ከአያት ቅድመአያቶቹ የተረከባትን አገር፣ኢትዮጵያን አስከብሮ ለቀጣዩ ትውልድ የማስረከብ ግዴታና አደራ አለበት፣አለብን። ስለሆነም እኛም ባላደራዎች ነን።

ይህንን የትውልድ ግዴታና ተልእኮ በግንባር ቀደምትነት ለመወጣት በባላደራ ስም ተደራጅቶ የሚንቀሳቀሰው ድርጅት በአዲስ አበባ ከተማ ና በኑዋሪው እጣፈንታ ላይ ያንዣበበውን አደጋ ለመመከት የሚያደርገውን ታሪካዊ ትግል የብዙ ፖለቲካና የሲቪክ ማህበራት የትብብር መድረክ የሆነው ድርጅታችን ከልብ የሚደግፈውና የሚቆምለት ዓላማ መሆኑን ሊያረጋግጥ ይወዳል። ይህን ብሔራዊና የማንነት ጥያቄ አንግበው የሚታገሉትን የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ንቅናቄ አባላት ትግላችሁ ትግላችን ነው ለማለት እንወዳለን፤ ብሎም የሚደርስባቸውንና በመድረስም ላይ ያለውን መንግሥታዊ ጥቃት እናወግዛለን።

የኢትዮጵያን አንድነት ከፈተና ውስጥ የከተተው የጎሰኞች ቡድን ስምና መልኩን እይቀያይረ በሥልጣን ኮርቻ ላይ መቀመጡን ተከትሎ በሚያደርሰው ጉዳት የአገራችን ህልውና ብቻ ሳይሆን የያንዳንዱ ዜጋ የመኖር መብትና ዋስትናው በጥያቄ ውስጥ ከገባ ውሎ አድሯል። ከስጋትም ባለፈ ብዙ ጥቃቶች ተፈጽመውበታል። በሚዘገብን ሁኔታ፣ እንኳን ሰላማው የሰው ልጅ፣ ህጻን ወጣት፣ ሽማግሌ፣ አሮጊት ቀርቶ ሊያጠቃ የመጣ አውሬ በማይገደልበት መልኩ ተገቧል፣ ተጨፍጭፏል፣ ተፈናቀሏል፣ ንብረቱ ወድሟል። ይህንን ጥቃትና አደጋ የመከላከል ግዴታ የሁሉም ነው። ኢትዮጵያዊ መሆን ብቻ ሳይሆን ሰው መሆን ይበቃል። አገርና ሕዝብ ሳይኖር ሰላምና እድገት አይታሰብም።

በአገራችንና በሕዝቡ ላይ ላለፉት ብዙ ዓመታት በተለይም ላለፉት ሁለት ዓመት ተኩል ጎሳን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋና በደል እንደተፈጸመ ማንም አይክደውም። ያንንም ጭፍጨፋና በደል የመሩና ያስተባበሩ ወንጀለኞች መኖራቸው፣ ከነሱም መካከል ጥቂቶቹ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወቃል። ይህ በተቀናጀና መንግሥታዊና የመንግሥት ባለስልጣናት ተሳትፎም ባለበት መልኩ የተፈጸመ ትልቅ የጭፍጨፋ ወንጀል በዓለም አቀፍ ደረጃ በፍርድ ቤት የሚያስጠይቅ ጉዳይ ነው። ድርጅታችንም ለሚመለከተው የዓለም ወንጀል ፍርድ ቤት የአቤቱታ ደብዳቤውን ማቅረቡንና ለትኩረትም በቅደም ተከተል ተራ ውስጥ እንደገባ ለመግለጽ እንወዳለን።

በስልጣን ላይ ያለው አካል ወንጀለኞችን በመያዝ ሂደቱ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የመምታቱን ስልት እንደተጠቀመበት ለማወቅ ችለናል።

በወንጀሉ የሚጠረጠሩትን ጥቂት ግለሰቦች ከማሰሩ ጋር ተያይዞ የመንግሥትን ተግባር የሚነቅፉትን፣ አማራጭ የፖለቲካ መፍትሔ የሚያቀርቡትን፣ በሃሳብ ልዩነት የሚሞግቱትንና መንግሥትና የመንግሥት አካላት የፈጸሙትን ወንጀል በማጋለጥ ፍትህ የጠየቁትን ግለሰቦችና የፖለቲካ ድርጅት

መሪዎች፣ደጋፊዎችን ጭምር በተፈጸመው ዘግናኝ የሕዝብ ጭፍጨፋ ወንጀል ሽፋን ማሰሩ ግን ትክክልና አግባብ ያለው ነው ተብሎ አይታመንም።ላም ባልዋለበት ኩብት ለቀማ የሚለውን ምሳሌ መተግበር ይሆናል። ከሁሉም መስፈርት የወረደና የሥልጣን ተግደርዳሪ ይሆናል ከሚል ስጋትና ፍርሃት የመነጨ እኩይ እርምጃ እንደሆነ ድርጅታችን ያምናል።ለዚያም ነው በገሃድ የሚታይ የቃል፣የምስልና የተግባር ማስረጃ ካለባቸው ወንጀለኞች ጋር ንጹሃንን ቀላቅሎ ማሰርና ለከፍተኛ ቅጣት የሚያበቃ ክስ መመስረት ዱባና ቅል ሆኖብናል።በተቃዋሚነት ቢመሳሰሉም፣ሁለቱም በሥልጣን ላይ ያለውን አካል ቢቃወሙም በተቃዋሚ ይዘትና በፖለቲካ አስተሳሰባቸውና መስመራቸው የተለያዩ መሆናቸውን ማንም አይክደውም።ያላቸው ልዩነት ኢትዮጵያን በማጥፋትና ኢትዮጵያን በማዳን መካከል ያለ ልዩነት ነው።

በዚህ ዓይን ባወጣ መንግሥታዊ ሽፍጥና ሴራ ለጥቃት የተዳረጉት ሃቀኛ አገር ወዳድ ዜጎች ብዙ ቢሆኑም ከነሱ መካከል ሕዝቡ የሚያውቃቸውና የሚያምናቸው ብሎም መንግሥት ባቀረበባቸው የክስ መንጀል ላይ የሚሳተፉ ሳይሆኑ ወንጀሉን የሚቃወሙ ሰዎችን ከባላደራ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ አቶ እስክንድር ነጋን፣አቶ ስንታዬሁ ቸኮልን፣ወ/ሮ አስቴር ስዩምን፣አቶ ሄኖክ አክሊሉን፣ እንዲሁም በእነሱ የክስ መዝገብ ውስጥ የተካተቱትን ሁሉ፣በተጨማሪም በሌላ የክስ መዝገብ የተጠቀሱት አቶ ልደቱ አያሌውን በነጻ እንዲለቅ ድርጅታችን ይጠይቃል።

የባላደራዎች ወንጀል ሆኖ የተቆጠረባቸው በጂላ ቀሩ በገዳ ህሳቤ አዲስ አበባንን ነዋሪውን ሕዝብ “ሞጋሳ” የማድረጉን ሂደት በመቃወማቸው ሲሆን የአቶ ልደቱ አያሌው ደግሞ ብዙሃኑ የሚጠይቀውን የሽግግር መንግሥት ጥያቄ በማንሳታቸው ነው።

እነዚህን ሃቀኛ የሕዝብ ልጆች በአገር አሸባሪነት፣በአመጽ ቀስቃሽነትና ፍጅት አዘጋጅነት መወንጀል የሚያሳፍር ከመሆኑም በላይ አህያውን ፈርቶ ዳውላውን እንደሚሉት ይሆናል።ስለሆነም መንግሥት በጎሰኝነት ስነልቦና ለሚቀርባቸው ወንጀለኞች ሂሳብ ማወራረጃ አድርጎም ለመጠቀም የወሰደው እርምጃ ከሆነም በጥፋት ላይ ጥፋት እዩከመረ መውደቂያውን ከሚያፋጥን ይልቅ ጥፋቱን አምናና አርም ንጹሃኑን እንዲፈታና በሃሰት ላቀረበባቸው ወንጀላም ይቅርታም መጠዩቅ አለበት እንላለን።

አለባብሰው ቢያርሱ ባረም ይመለሱ እንደሚባለው መንግሥት የተሰፋ ዳቦ እያጎረሰ፣ በብልጭልጭ ትእይንትና ፕሮፓጋንዳ የሕዝቡን ትኩረት በመለወጥ በሃቀኛ ለውጥና አገራዊ አንድነት አስከባሪዎች ላይ የከፈተውን ዘመቻ በአስጭኳይ እንዲያቆም እንጠይቃለን።መንግሥት በባላደራዎች ላይ ዘመቻ ለማካሄድ ያቀደው ” የግልጽ ጦርነት” አዋጅ ወንጀሉ ተፈጸመ ከተባለበት ጊዜ በፊት መሆኑን ለማስታወስ እንወዳለን።

ፍትህ ለእውነተኛ አገር ወዳዶች!

ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን የትብብር መድረክ

International Ethiopian Solidarity Forum
E mail inter.ethiopiansolidarityforum1@gmail.com